

መንግስትና ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የማጎልበት ጥረቱ

ቶሎሳ ኡርጌሳ 10-

31-17

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስት የአገራችንን የዲሞክራሲ ስርዓት ለማጎልበት በርካታ ጥረቶች አድርጓል። እነዚህ ጥረቶች የአገራችን ህዝቦች የሞት ሽረት ጉዳይ ነው። ህዝቦች በራሳቸው ይሁንታ ያጸደቁት ህገ መንግስት በግልፅ እንደተደነገገውም ስልጣን በሕዝብ ድምፅ እንጂ በሌላ መንገድ የሚገኝ እንዳልሆነ ተደንግጓል።

በዚህም የፖለቲካ ፖርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ይህን ዕውነታ ተረድተው የዲሞክራሲን ምንነት በውል ተረድተው በምርጫ በመሳተፍ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደቱ የነበራቸው ድርሻ በቀላሉ የሚታይ አይደለም።

ዳሩ ግን እዚህ ላይ ሳይጠቀስ የማይታለፈው ዋነኛ ጉዳይ፤ የሀገራችን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 26 ዓመት ብቻ የስቆጠረ ለጋ በመሆኑ፤ የዲሞክራሲያዊ ባህል ግንባታ ሂደቱ ስር እንዲሰድና እንከን አልባ ርብርብ ተደርጓል ማለት አይቻልም። ሆኖም መሰረታዊ የዲሞክራሲ ተግባራትን በማከናወንና ዲሞክራሲው እንዲጎለብት ረጅም ርቀት መጓዝ ተችሏል።

ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ስርዓትን በሂደት በመገንባት ድህነትን ለማሸነፍ ባደረገው ርብርብ አንፀባራቂ ሊባል የሚችል ውጤት ተገኝቷል። ሆኖም ልዩነታችን አንድነታችን ሆኖ ካልቀጠለ፤ በመነቋቋርና በመነካክስ ከቀጠልን እንደዚህ ቀደሙ ለዘመናት ወደ መጣንበት የድህነት አረንቋላ መዘፈቃችን አይቀርም። እናም ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ወሳኝ የህልውና ጉዳይ ነው።

እርግጥ የሀገራችን የህዳሴ ጉዞ ሊረጋገጥ የሚችለው በመጎልበት ላይ የሚገኘው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታችን ያለ አንዳች እንቅፋት ሳይሸራረፍ ሲቀጥል ነው። እናም ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችን መጠናከርና ማበብ ጤናማ እና ገንቢ ሚና የሚጫወቱ የፖለቲካ ፖርቲዎች መኖር አለባቸው።

መንግስት በአገሪቱ ዲሞክራሲን የሚያጠናክሩ ፖርቲዎች መኖር እንዳለባቸው ያምናል። ተደጋግሞ እንደሚነገረውም የመንግስት ፍላጎት የሀገራችን የመድብለ ፖርቲ ስርዓት ዳብሮ እና ጎልብቶ ማየት የዘወትር ፍላጎቱ መሆኑ ነው። ሁሉንም የሀገራችንን ህዝቦች የሚወክሉ የፖለቲካ ፖርቲዎች ድምፃቸው እንዲሰማ ጥረት እያደረገ ነው።

የሀገራችን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ ጤናማነቱ ተጠብቆ ሊጓዝ የሚችለው ጤናማ እና ገንቢ ሚና የሚጫወቱ የፖለቲካ ፖርቲዎች ተሳትፎ እየጎለበተ ሲመጣ ነው። በመሆኑም በተለይም ተቃዋሚ ፖርቲዎች ራሳቸውን በማበቃትና ከጅምላዊ አካሄድ በመታቀብ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ማበብ ሀገራዊ ግዴታ ያለባቸው ይመስለኛል።

በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝቡ እንዲያስተዳድሩት የሚፈልጋቸውን ይመርጣል እንጂ፤ እንዳለፉት ስርዓቶች የሚያስተዳድሩት ራሳቸውን መርጠው አሊያም በገዥ ፖርቲ ተመርጠው የሚሄዱበት አሰራር ይሰራው ተዘግቷል።

አንዳንድ 'በሰላማዊ መንገድ እንታገለገን' የሚሉ ተቃዋሚዎች ግን ይህን የተዘጋ ዶሴ ከ26 ዓመት በኋላ አዋቅውን አራግፈው ሊጠቀሙበት ሲፈልጉ ይስተዋላል። የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ምህዳር ግን ይህን ዶሴ የሚያስተናግድበት ቦታ የለውም። ምክንያቱም ምናልባትም ገዥው ፖርቲና መንግስት 'ከስልጣናችን ቆርሰን እንስጥ' ቢሉ እንኳን ስርዓቱ ይህን እንዲያደርጉ የሚፈቅድላቸው ስላልሆነ ነው።

እንደሚታወቀው በየትኛውም ዲሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ አንድ በህዝብ የተመረጠ ፓርቲ የሚያከናውናቸው ማናቸውም ተግባር የህዝብን ውክልና መሰረት ባደረገ መልኩ ነው። ህዝቡ የሚፈልገውን ለማስፈጸም እንጂ እርሱ የሚፈልገውን ነገር በህዝቡ ላይ ለመጫን አይደለም።

ሁላችንም እንደምንገነዘበው አገራችን ለዲሞክራሲ ገና ጀምሮ ናት። በዚህም ሳቢያ ስለ ዲሞክራሲ ፅንሰ ሃሳቦች የሚነሱ ጉዳዮች በሁሉም ወገኖች በኩል ህፃኖችን መፍጠራቸው አይቀርም።

በዚህም ግልፅነትና ተጠያቂነት ብሎም መቻቻልን የመሳሰሉ የዲሞክራሲ እሴቶችን በተገቢውና በፈጠነ ሁኔታ ገቢራዊ ማድረግ ያስቸግር ይሆናል። ፅንሰ ሃሳቦች አዲስ በመሆናቸውም በአስተማማኝ ሁኔታ ይተገበሩ ዘንድ ጊዜን ምርኩዝ ያደርጋሉ። ብዥታምን ሊፈጥሩ ይችላሉ። ሆኖም ለተግባራዊነታቸው ከሂደት መማር ይቻላል።

በሌላ በኩልም ያለፉት ስርዓቶች በሀገራችን ህዝቦች መካከል ፈጥረውት ያለፉት ፀረ-ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰቦች በቀላሉ የሚሸሩ አይደሉም። ፀረ-ዲሞክራሲያዊ እሴቶችን በዲሞክራሲያዊነት ለመቀየርም አስተሳሰብንና ስለ ዲሞክራሲ ያለንን አመለካከት መለወጥ ይገባል። በህዝቦች ውስጥ ለዘመናት ሲፈጠሩ የነበሩትን የተዛቡ ግንኙነቶች በጥቂት ዓመታት ውስጥ መቀየርም አይቻልም።

የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጊዜንና የአስተሳሰብ ልህቀትን ይጠይቃል። ይህ ሁኔታም ምናምባትም ችግሮችን በዲሞክራሲያዊ ማዕቀፍ ውስጥ ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶችን ሊያሰናክል ይችላል። እናም ዲሞክራሲው እንዲሰፋ እነዚህን ሁለት ተግዳሮቶች መፍታት ይገባል።

ይህን ዕውን ለማድረግም የህዝቡ ወኪሎች የሆኑት ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ሊያበረክቱ ይገባል። የህዝብ ወኪል የሆነ ፓርቲ ምንገዜም ማሰብ ያለበት ህዝቡን ነው። ሌላ ማንንም አይደለም። ህዝቡን ወክሎ ሲወያይም ዲሞክራሲው እንዲጎለብት የበኩሉን ሚና እየተጫወተ ነው።

በአሁኑ ወቅት የአገራችንን ዲሞክራሲ ለማግኘት የተለየ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ከዚህ አኳያ አንዱ ቀዳሚ ስራ በገዥው ፓርቲና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል በሚደረግ ድርድር የምርጫ ህጉን የማሻሻል ጉዳይ ነው።

መንግስት ይህን ለመተግበር ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ድርድርና ውይይት እያካሄደ ነው። ድርድሩና ውይይቱ ሰጥቶ በመቀበል መርህ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ለፓርላማ መናገራቸው ይታወሳል።

በተለይም ከምርጫ ህጉ ጋር ተያይዞ በተደረገ ድርድር የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ ጋር የተገናኘው ጉዳይ መቋጫቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅቱ አብራርተዋል። ይህም የአገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በተለይም የተቃዋሚዎች ጋር በተያያዘ ተገቢውን ርቀት መጓዙን የሚያሳይ ነው።

ከዚህ ጎን ለጎንም ሲቪክ ማህበራት በሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ በርካታ ተግባራት ተከናውነዋል። ከእነዚህ ውስጥ መንግስት ከሲቪክ ማህበራት ጋር ያካሄዳቸው ውይይቶች ተጠቃሽ ናቸው። ሲቪክ ማህበራት ለሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መጠናከር የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ እየተደረገ ነው። ይህም ማህበራት መንግስት በሞት ሽረትነት እውን እንዲሆን በማድረግ ላይ የሚገኘው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ፍሬ እንዲያፈራ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ነው።

በአጠቃላይ መንግስት የሀገሪቱን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በፅኑ መሰረት ላይ እንዲቆም ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። ይህም የኢትዮጵያ መንግስት ዲሞክራሲን እውን ለማድረግ ሁሌም ዝግጁ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው።